

የ Johnson + Johnson ክትባት ላይ የተደረገ ግልጽ ውይይት ጽሁፍ

[ከፍ ያለ ሙዚቃ]

[የማያገጽ ርዕስ] የ Johnson + Johnson ክትባት ላይ የተደረገ ግልጽ ውይይት

[ዶ/ር ናታን ችሚሎ] ሰላም፣ እኔ ዶ/ር ናታን ችሚሎ ነኝ፤ እንደሁም ከአድራጃና ጋልሻን ጋር እዚህ እገኛለው። እዚህ የምንገኘው ስለ Johnson and Johnson የ COVID-19 ክትባት ለማውራት እና በአጠቃላይ ስለ COVID-19 ያሉንን ጥያቄዎች ለመመለስ ነው። እንዴት ነሽ አድራጃና?

[አድራጃና ጋልሻን] ደህና ደክተር። እድሉን ስላገኘው አመሰግናለው።

[ችሚሎ] አዎ፣ ደህን ውይይት ስለደረግሽ አመሰግናለው። እና ስለ Johnson and Johnson ክትባት ማንኛውም ጥያቄ ካለሽ?

[ጋልሻን] መልካም፣ አዎ፣ የመጀመሪያው፣ መጀመሪያ የ Johnson and Johnson ክትባት መሰጠት በተጀመረበት ጊዜ፣ ቁም ነበር። እና ምን እንደተፈጠረ ማወቅ እፍልጋለው።

[ችሚሎ] አዎ። ሁሉም ክትባቶች ጋር፣ ደህንነታቸው በቅርበት እንክታተላለን። እና የተስተዋለው ነገር ምንድን ነው የደም መርጋት ያጋጠማቸው የ Johnson and Johnson ክትባትን የሚወስዱ የተወሰኑ ሰዎች ነበሩ። እናም የቆመው ከክትባቱ ጋር የተያያዘ ከሆነ ለመመልከት ነው፤ እንዲሁም መታከም እንዲቻል ሌሎች ደክተሮች እና ነርሶች ስለዚህ ችግር ማወቃቸውን ለማረጋገጥ ነው። እናም ምንድን ነው ያገኘው የ Johnson and Johnson ክትባትን ሲወስዱ የደም መርጋት የማጋጠም ትንሽ እድል አለ። እድሜዎ ከ 50 በታች ከሆነ እና ሴት ከሆኑ እድሉ በትንሹ ከፍ የሚል ይመስላል። ነገር ግን በአጠቃላይ፣ ይህ በጣም ትንሽ እድል ነው በእውነቱ ከሆነ፣ ራሱ COVID-19 ካለብዎት፣ በዚህ የደም መርጋት የመያዝ እድልዎ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ከ COVID-19 እነዛን ለመጠበቅ የ Johnson and Johnson ክትባትን አሁንም በጣም እንመክራለን። ስለ Johnson and Johnson ክትባት ከማህበረሰቡ እየሰማሽ የነበረው ምንድን ነው?

[ጋልሻን] መልካም፣ ከስጋቱ ውጪ፣ አንድ ዶክተር ስለሆነ ሰዎች ክትባቱን መውደዳቸው መጠቀስ ያለበት አንድ አስፈላጊ ነገር ነው። ስለ ክትባቶቹ ሳስብ ደህንነታቸው የተጠበቀ መሆኑ ማወቅ ለሁሉም ሰው ሁልጊዜ አስፈላጊ ነው። አሁን ላይ ክትባቶቹ ምን ያክል ደህንነታቸው የተጠበቀ ነው?

[ችሚሎ] እነዚህ ክትባቶች ደህንነታቸው በጣም የተጠበቀ፣ በጣም ውጤታማ መሆናቸውን እናውቃለን። እናም ራሳችንን እና ማህበረሰባችንን ከ COVID-19 ለመጠበቅ ይረዱናል። ስለዚህ የትኛውን እንደሚወስዱ ልዩ የሆኑ ምክረ ሀሳቦች የሉንም፤ ስለዚህ የራስዎን ጥናት አድርገው፣ ጥያቄዎችን ጠይቀው ከዚያም አንዱን ለመከተብ ማቀድ ነው። ደህንነቱ የተጠበቀ ነው ብለው የሚያስቡት፣ እርሱ ነው የሚመከረው። እናም፣ እኔ በጣም ጥሩ ነው ብዬ የማስበው፣ ሁሉም ማህበረሰቦች ለሁሉም ሰዎች ክትባቶች ተደራሽነት አላቸው። እንዲሁም፣ ሰዎች ደህንን ማወቃቸውን ማረጋገጥ እንፈልጋለን። እኔ ራሴ የ COVID-19 ክትባቴን ወስኛለው። አንቺስ የራስሽን ወስደሻል?

[ጋልሻን] አዎ፣ ወስኛለው። በጣም ጥሩ የሰማኛል። ደህንነቱ የተጠበቀ ነው ብዬ አስባለው። ከጓደኞቼ ጋር እና ከወዳጆቼ ጋር መሆን እችላለው።

[ችሚሎ] እውነት ነው። እውነት ነው። እናም ግቡ ምንም ዓይነት ክትባት ይሁን እሱን መውሰድ፣ የ COVID-19 ክትባትን መከተብ፣ ነው ምክንያቱም ወደ መደበኛ ኑሮ እንድንመለስ ይረዳናል። ወደ ምንናፍቃቸው ወደ እነዚያ ጊዜያት መመለስ። በአል በማክበር፣ ከወዳጆች ጋር በመሆን፣ ማህበረሰቡ ውስጥ በመሆን ማሳለፍ መቻል። ስለዚህ ማህበረሰባችን ይከተባል እንዲሁም የማህበረሰብ በሽታ የመከላከል አቅም ይሰጠናል ብዬ ተስፋ አደርጋለው።

[ጋልሻን] ስለዚህ፣ ክትባቱ ምንም ይሁን ምን ፣ እዚህ ጋር አስፈላጊው ነገር ሰዎች ክትባት መውሰዳቸው ነው ብለን ማጠቃለል እንችላለን።

[ችሚሎ] በሚገባ፣ በሚገባ። ምቹት እንዲሰማዎት መረጃ ለማግኘት የሚያስፈልገውን ያድርጉ። ስለዚህ ደህንነቱ የተጠበቀ ውሳኔ መወሰን እና እርስዎን እና ቤተሰብዎን ለመከላከል እቅድ ማቀድ ይችላሉ። ነገር ግን በመጨረሻ ከዚህ ወረርሺኝ ለመውጣት፣ ክትባት መወሰድ አለብን። ጥሩ፣ ለውይይቱ በጣም አመሰግናለሁ። ደስ የሚል ነበር።

[ጋልሽን] አመሰግናለሁ ይክተር።

[ከፍ ያለ ሙዚቃ]

[የማያ ገጽ ጽሁፍ] ለበለጠ መረጃ፣ የሚከተለውን ይጎብኙ፡-

CDC: የእርስዎ የ COVID-19 ክትባት www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/your-vaccination.html

MDH: ስለ COVID-19 ክትባት www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/vaccine/basics.html

Minnesota Department of Health
Communications Office
PO Box 64975
St. Paul, MN 55164-0975
651-201-4989
health.communications@state.mn.us
www.health.state.mn.us

6/24/21 (Amharic)

ይህንን መረጃ በተለያዩ ቅርጾች ለማግኘት፣ በሚከተለው ይደውሉ፡- 651-201-4989